

አልሞተም ያ ጀግና!!!

ጀግና አለፈ እንጅ ሞተ ያለ ማነው?

ግዛተ ስልጣናቸውን ጨብጠው
ዘመነ ፍዳ ቆጥረው የማይፈታ ህልማቸው
መንፈስ ወህኒ..... ምግባራቸው
ሞት ማለት ይህ ነው ፍትሃት እማያቃቸው።

የኛው ባለራእዩ ነቢያተ ነብዩ
አየነው ገና በህፃነ ዘመኑ ህዝቤን ሃገሬን ሲል ልሳኑ።

የህዝቦች ህዋሳት በህዋሳቱ ሸምኖ
የሃገሩ የእድገት ራእይ በአካሉ ጀብኖ

ለኢ-ፍትሃዊ ስርአት
የአልገዛም እቢተኝነትን
ነቅሎ ለመጣል ከስርን
ታገሰኝ አለው ለትምህርት ገበታውን
ገራቸው የብእር ጣቶችን ቃታን መሳብን
አነጣጥሮመተኮስን ፡

ያ ጠቢብ ብልሁ ጣቶቹን ቃታ ብቻ አለዩ
ብእር መሪ.....መሆንኩም አዩ
መከተብ ጀመሩ የወድያ ማዶ ራእዩ

የዛሬው ጎስቋዋላ ህዝቤን
ድርቀ ምች ያጠቃት ሃገሬን
ሲያብብ ሰላመ ልምላሜን
በተባበረው ክንድን
ድል ሲመታ የርሃብ ጥቃትን
ፍዋ.....ብሎ ሲደምቅ
አንድነታዊ ፍቅርን
ይታየኛል ከወድያ ማዶ ባሻገርን።

የጀግናው ራእዩ ይህ ነበር
ታገሰኝ ብሎ ሲወጣ ከይንሸርስቲው በር።

በመንፈስ መናፍስት.... ለበስ ህዝባዊነት
ቆመ ለሃገሩ.....ልጃላዊነት
ወረረውፅንኦታዊነት
ተንቦገቦገ ሜላዊ ብልህነት
ርህራሄነት..... ጉዋዳዊነት
በጥቅል ድምርውጤት
ታጨ ለትግሉ.....መሪነት

የአመተ አስራ ሰባት መራራ ትግሉን
መውደቅ መነሳቱን ...መቁሰል መሞትን
የትግል መስመር ማጥራት መምራትን
የውስጥ አንጃነት በብልሃት ማፅዳትን
ሁሉም ቻይ አቻቻይ በብልሃትን።

የሩቅ ትልማዊ ራእዩን...ሲጎናፀፍ ህዝባዊነትን
ሲቀጣጠል.....የአርነት ችቦን
ምድረ በዳ ጫካውን.....ጋራ ሸነተረሩን
ሸሎቃማው ሜዳውየአርነት ጥማተኛውን
ሁሉም ተገዙለት ባንድነት ለትልማዊው ብሩህራእዩን:

መለስ ብሎ የሚያሰላስል.....አፅዋረ ትብአተ ቀንዲል
የጠቢባነ ብልሃት ፍልፍል.....እንደ ሊቀ ሊቃውንት ፀናፅል
ድምፀ ፈውስለከርሰ ውሃ እህል

ቃለ ቢሂሉ የሃቅ ማህተምየማይንሸራተት የማይከስም
እንደ ሰንደቅ አውራቀጥ የማይዘም
ፍኖተ ራእዩ የማይጨልምየልማት አባት ባንድራ የሰላም:

ታድያ ለምን አይለቀስለት.....ደም እምባ አይጎርፍለት
ያ የፅናት ዓለትየልማት ብሩህ ተስፋ መናፍስት
ፀልማተ ቀዳጅ መሪህ ብርሃናት የተስፋ ስንቅ የጎስቋሎች አባት
የእውቀት ገበታህንም..... ስታትረፈረፈ ለዓለማት

ታድያ ድንገት ቢሰበርበት.....ህልፈቱን ሲታወጅበት
ለምን አያለቅስለት.....ደም እምባ አይጎርፍለት
አበጅህ ብሎ ሲያቅራራበት ሞት.....

እባካችሁ ሞተ አትበሉኝ!!!!!!ሞት ማለት:
ሰልጣነ ዘመናችው ብለው የሙጥኝ
አልሰሩ አላሰሩበት ምህዳረ እፍኝ
ርሃብ እርዛቱ በህዝቡ ሲናንኝ
ከጠገብ አይገዛም ረግጠህ ያዝልኝ
ይሄው ነበር ምህዳረ አሳዛኝ
ሞትን ቢያንኳኳቸው ሳይወጡ ከእልፍኝ
ይህ ነው የሞት ሞት እስኪ በጀ በሉኝ
ጀግናው ባለርአዩ ግን ሞተ እዳትሉኝ:

አፅዋረ.....እልቂተ ነፍሳት
ያስገዛ ለሰላም ለልማት
የአፍሪቃውያን ልሳነ ልሳናት
ለሙብታችን የቆመ በፅንኦት
ስለአለማችን አየር ብክለት
ያበረከተ ፈር ቀዳጅ እውቀት:

ታድያ ዳር እስከዳር ለምን አይለቀስለት
ደም እምባ..... አይራጭበት
ለዛ ወሰላመ ልማትአንባ
ልብን የጨመቀው ቢፈስለት እንባ:

የብሄር ብሄረሰቦች...ህብር ኢትዮጵያዊነት
መቻቻልን ያስተማረ ፍቅራዊ አንድነት
በብሄር ቁዋንቁዋ..... በዝሃ እምነት
ላይለያይ ያስተማረ ህብራዊ ውህደት
ዋርካችን ጥላችን ሲሄድ ሲሰናበት

ታዲያ ለምን አይለቀሱለት አይረገድለት
መሪ ልብን የጨመቀው እንባ ቢፈስለት

ዋርካችን ጥላችን መለስ.....!!!!
ደም እንባችን ረጭተን ካልሆነህ መድሃኒተ ፈውስ
ካመረርክ..... እውነት ላትመለስ
ከመረጥክ ከምድራዊው ይሻል የገነት ልብስ?
በል ደህና ሁንልን ተኛ ዘለአለማዊ የሰላም እረፍት:

ሃገሬ የሃገሬ ህዝቦች.....ተከትዋልና አእላፍ መለሶች
ራእዩንም ሰርፅዋልባአህዛብ ደምስሮች
ተግባራዊነታቸው ይረጋገጣሉ.....በአንድነት ጥላ ስር በተባበሩ ክንዶች።

ከፍሰሃ በላይ

ስዊድን